



ፊንፊኔ የኦሮሞ መሬት ነው!

(የኦሮሞ ነጻነት ግንባር መግለጫ)

በኢትዮጵያ ፖለቲካ ስልጣን ላይ የተፈራረቁ መንግስታት የኦሮሞንና ሌሎችንም የኢምፓዬሪቲን ህዝቦች በኢኮኖሚና በፖለቲካው መስክ ለማግለል የመሬት ዝርፊያዎችን እንደአንድ ፖሊሲያቸው ሲጠቀሙበት ነበር። በሚሊዮን የሚቆጠሩ የኦሮሞ ኣርሶኣደሮችን ከኣያት ቅድመ-ኣያቶቻቸው መሬት ላይ በማፈናቀሉም የኦሮሞ ተወላጆች የገዢዎች ኣገልጋይ እንዲሆኑ ተደርገዋል። ይህ ሁኔታ እስከ ኣሁንም ድረስ እንደቀጠለ ነው። ኣሁን በኢትዮጵያ ስልጣን ላይ ያለው በሕወሃት የሚመራው ቡድን ከፈጠራቸው እንደኣፒዲኦ ካሉ ተለጣፊ ድርጅቶች ጋር በመሆን ተመሳሳይ ወንጀሎችን እጅግ በከፋ ሁኔታ እየፈጸመ ነው።

ባለፉት 26 ዓመታት ውስጥም በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ የኦሮሞ ኣርሶኣደሮች ያለፈቃዳቸውና ካሳ ሳይከፈልላቸው ከመሬታቸው ተፈናቅለዋል። ይህ ሁኔታ በተለይም በፊንፊኔ ኣካባቢ በሚኖሩ የኦሮሞ ዜጎች ላይ በግልጽ መፈጸሙ ሁሉም የሚያውቀው እውነታ ነው። ይህ ከኦሮሞ ዜጎች የተዘረፈው መሬት በነጻና እጅግ ርካሽ በሆነ ዋጋ የሕወሃት ቀኝ እጅ ለሆኑትና ለባዕዳን ባለሃብቶች በመከፋፈሉ የኦሮሞ ዜጎች መጠለያ-ኣልባ በመሆን በጎዳና ላይ ተበትነው ለልመና ተዳርገዋል።

የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ይህንን የሕወሃት የክፋት ተግባር ለኣለም ለማሳወቅ በተደጋጋሚ መግለጫዎችን ሲያወጣ እንደነበር ይታወሳል። በኦሮሚያ ገጠር ኣካባቢዎች ሰፊ ሄክታር መሬት ከኣርሶኣደሮች ተቀምቶ በልማት ስም ለሃገር ውስጥና ለውጪ ባለሃብቶች በኢዝ ተሰጥቷል። ያለው እውነታ የኦሮሞ ኣርሶኣደሮች ከሚባለው ልማት ያገኙት ኣንዳች ጥቅም የሌለ መሆኑ ነው። በተቃራኒው የኦሮሞ ኣርሶ ኣደሮች የኑሮ ሁኔታ ይበልጥ እየከፋ በመሄድ ቤተሰቦቻቸው፣ ኑሮኣቸው፣ ባህልና ማንነታቸው ይበልጥ እየጠፋ መሄዱ ተስተውሏል።

በዚህ ሁኔታ ውስጥ ነው የወያኔ/ሕወሃት ቡድን የፊንፊኔ ከተማ የተቀናጀ ማስተር ፕላን ተብሎ እቅዱን በማውጣት ከተማይቷን በ100ኪሜ ወደ አሮሚያ ለማስፋፋት ያቀደው። ይህ የፊንፊኔ ማስተር ፕላን ተብሎ እቅድ በመላው አሮሚያ አመጽ በማንሳት መላው የአሮሞ ህዝብ በተለይም ወጣቱ ክፍል አመጹን በማፋፋትም በስርዓቱ ላይ ያሳየው ቆራጥነት ለሌሎችም ህዝቦች ምሳሌ ሆኖ የተቃውሞ አመጹ ወደ ተቀሩትም የኢምፓዬሪቷ ክፍሎች እንዲስፋፋ አስችሏል ።

ስልጣን ላይ ያለው አናሳ ቡድን እየቀረበ ላለው ጥያቄ ተገቢውን ምላሽ ከመስጠት ወደ ጭካኔ እርምጃ በመሸጋገሩ ከ2ሺ በላይ ሰላማዊ ሰልፈኞችን ህይወት ቀጥፏል። የፊንፊኔ ማስተር ፕላን እቅድ እንደታሰበው ስራ ላይ ቢውል ኖሮ ከሁለት ሚሊዮን የሚበልጡ ነዋሪዎችን ያለካሳ ከመሬታቸው በማፈናቀል ሜዳ ላይ ያስቀራቸው ነበር። በወያኔ የተወሰደው የዚህ እርምጃ ጭና እጅግ ከባድ ጉዳት እንደሚያደርስ መገመቱ አያዳግትም።

የሕወሃት ቡድን የአሮሞ ህዝብ እየቀረበ ላለው ጥያቄ ተገቢውን ምላሽ ከመስጠት ይልቅ የትኩረት አቅጣጫውን ለማስቀየር የተለያዩ ምክንያቶችንና ሲጠቀምባቸው የነበሩ የተለመዱ ደባዎችን በመሸረብ ላይ ይገኛል።

ሰሞኑንም የዚህ ደባ አካል የሆነውን “ፊንፊኔ ከአሮሚያ ማግኘት የሚገባት ልዩ ጥቅም” ያለውን አዋጅ ይዞ ብቅ ብሏል። እኣአ በ1995ዓም የጸደቀው የኢትዮጵያ ህገ-መንግስት አሮሚያ ከፊንፊኔ ማግኘት የሚገባትን ጥቅም በግልጽ አስቀምጧል። ላለፉት ሩብ ምዕተ-ዓመት የሕወሃት መንግስት አሮሚያ ከፊንፊኔ ማግኘት በሚገባት ጥቅም ላይ አንድም ህግ አላወጣም። እዚህ ላይ መነሳት የሚገባው ጥያቄ ከ25 ዓመታት በኋላ ይህን ህግ አሁን ማውጣት ለምን አስፈለገ? የሚለው ነው። ይህ አዋጅ የአሮሞ ህዝብ ፊንፊኔን በተመለከተ ላለው ጥያቄ ምላሽ ይሰጣል?

ካላይ እንደተጠቀሰው የሕወሃት ስርዓት የተያያዘው የአሮሞን መሬት የመዝረፍና የመቀራመት ዘመቻ የቀደሙት የኢትዮጵያ ኢምፓዬ ገዢዎች ሲፈጽሙት የነበረው ዘመቻ ቀጣይ አካል ነው። ለአብነት ያህል ከሚኒሊክ ወረራ በኋላ የአሮሞ ህዝብ መሬት በገዢዎች ተቀምጦ ለስርዓቱ ሹማምንት ሲታደል ነበር።

ከህዝቡ የተቀማው መሬት አብዛኛው በመንግስት ቁጥጥር ስር በመግባት ለሽያጭ ሲውልና ከፍተኛ ቀረጥ ሲሰበሰብበት ነበር። በዚህም የሚኒሊክ ስርዓት የኦሮሞን ድንበርና ባህል ማጥፋት ብቻ ሳይሆን የኦሮሞ ህዝብ ሲተዳደርበት የነበረውን የፖለቲካ፣ ኢኮኖሚና ማህበራዊ ስርዓት በማፍረስ የኦሮሞን ማንነት ለማጥፋት ተጠቅሞበታል።

የኦሮሞን ዜጎች ከቀዳሚው በማፈናቀል በአባራሪ ሰፋሪዎች መተካት የፊንጫና የአካባቢዋን ጂኦግራፊያዊ አሰፋፈር ለመቀየር በስልት ሲሰራበት ነበር። ይህም በፊንጫ ውስጥ ያሉ የኦሮሞን ዜጎች ቁጥር በእጅጉ በማሽቆልቆል በቁጥር አነስተኛ ሆነ። የከተማይቷን ስም ከፊንጫ ወደ አዲስአበባ መቀየርን ጨምሮ በፊንጫ ከተማና አካባቢዋ ያሉ ታሪካዊ ቦታዎች እንዲወድሙ መደረጉና የአማርኛ ስያሜ እንዲኖራቸው መደረጉ የኢትዮጵያ ገዢዎች ሴራ ነው።

የሕወሃት ስርዓት በ1991ዓም ፊንጫን ከተቆጣጠረ በኋላ ሚኒሊክ ከአንድ ምዕተ-ዓመት ገደማ በፊት ሲፈጽመው የነበረውን ተግባር በመቀጠል የኦሮሞን ህዝብ በሃይል ከመሬቱ በማፈናቀል ዘርፎ ለራሱና የስርዓቱ ቀኝ እጅ ለሆኑት አከፋፍሏል። በተጨማሪም የሕወሃት አናሳ ቡድን ባወጣው አዲስ ህግ የፊንጫ ከተማና በአካባቢዋ የሚገኙትን መሬቶች ለቀድሞ የሕወሃት ታጋዮች በነጻ አድሏል።

እንደኢትዮጵያ ህገ-መንግስት ፊንጫ የክልል መስተዳድርነት ስልጣን አላት። ከዚህም ሌላ የፌዴራል መንግስት፣ የኦሮሚያ ክልልና የተለያዩ አለምአቀፍ ተቋማት መቀመጫ ናት። ፊንጫ የምትተዳደረው በፌዴራል መንግስት ሲሆን ይህም ሕወሃት የፊንጫን የኢኮኖሚና ማህበራዊ ልማት እንዲቆጣጠር አስችሎታል። የወያኔ ቡድን ሆን ብሎ ፊንጫን ከኦሮሚያ አስተዳደር ውጪ ያደረገው እነዚህን ጥቅሞችን ለማስከበር እሳቤ በማድረግ ነው።

ስለሆነም እስከዛሬ ድረስ ኦሮሚያና የኦሮሞ ህዝብ ከፊንጫ ከተማ ልማት ያገኙት አንዳችም ጥቅም የለም። ሰሞኑን የወጣው አዋጅም የኦሮሞ ህዝብ እያቀረበ ላለው የመብት ጥያቄ ምላሽ የሚሰጥ አይሆንም። ከከተማይቱ የኢኮኖሚና ማህበራዊ ልማት ተጠቃሚ የሆኑት ሕወሃትና የስርዓቱ ካድሬዎች ብቻ ናቸው።

የአሮሞ ነጻነት ግንባር ፊንፊኔ የአሮሞ መሬትና የአሮሚያ እምብት መሆኗን አሁንም በድጋሚ ያሳውቃል። በመሬት አቀማመጥ በአሮሚያ እምብርት መገኘት ብቻ ሳይሆን ፊንፊኔ የአሮሞ ህዝብ ታሪክና ማንነት ማዕከል ናት። ስለሆነም የአሮሞ ነጻነት ግንባር የአሮሞ ህዝብ በፊንፊኔ ላይ የባለቤትነትና የአስተዳደር መብት አለው ብሎ ያምናል። ከዚህም ሌላ አነጻጽ አሮሚያ ያላት ዕጣ-ፈንታ ፊንፊኔ ካላት ዕጣ-ፈንታ አንዳችም ልዩነት እንደሌለው ለመግለጽ ይወዳል።

ስለሆነም የሕወሃት ስርዓት በፊንፊኔ ላይ እያካሄደ ያለውን ዝርፊያ ለማስቆም እየተካሄደ ያለው ትግል፣ የአሮሚያና የአሮሞ ህዝብ የነጻነት ትግል አካል ነው። በመሆኑም የአሮሞ ህዝብ ከመላው አሮሚያና ከያለበት ሁሉ አምባገነናዊውን የሕወሃት ስርዓት ከህዝባችንና ከሃገራችን ላይ ለማንሳት በአንድነት እንዲንቀሳቀስ ጥሪውን ያስተላልፋል። ሰሞኑን በወያኔ የወጣው አዋጅም የህዝባችንና የሃገራችንን ጥቅምና ፍላጎት የማያንጸባርቅ ስለሆነ፣ በሁሉም መንገድ እንዲቋቋመው የአሮሞ ነጻነት ግንባር በድጋሚ ጥሪውን ያስተላልፋል።

ድል ለአሮሞ ህዝብ
የአሮሞ ነጻነት ግንባር

ግንቦት 05, 2017ዓም